



□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□
□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□
□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□
□□□□□

_____ 100 00, 1000 000 100000000 0000 000000000 000 00
0000000 000 00000 00000 000 000 00 0000 00000 00000
000 00000 000 00000 00000000 0000000 000000000 00000
000000000 0000000 0000000 00000 000000 00000 00000

□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□
□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□
□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□
□□□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□
□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□

□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□□□□□
□□□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□
□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□

□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□, □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□
□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□
□□□□□ □ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□
□□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□
□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□
□□□□□□□

‘**我** **是** **一** **个** **好** **人**’**我** **说** **着** **走** **向** **他** **的** **身** **后**， **我** **想** **看** **看** **他** **的** **背** **影**， **但** **他** **却** **转** **过** **身** **来**， **我** **看** **到** **他** **的** **眼** **睛** **里** **有** **泪**， **他** **说** **：**
‘我 **不** **要** **你** **的** **钱**’**他** **说** **着** **把** **手** **伸** **进** **衣** **袋**， **摸** **出** **一** **张** **纸**， **交** **给** **我**， **说** **：**
‘我 **不** **要** **你** **的** **钱**’**他** **说** **着** **把** **手** **伸** **进** **衣** **袋**， **摸** **出** **一** **张** **纸**， **交** **给** **我**， **说** **：**

A horizontal row of ten empty rectangular boxes, likely representing a sequence of ten items. Below this row is another row containing four colored rectangles: red, green, blue, and yellow, arranged from left to right.

କୁଣ୍ଡଳ ପାତାରୀରେ ଦେଖିଲୁଛନ୍ତି ଏହାରେ, କୁଣ୍ଡଳ ପାତାରୀରେ ଦେଖିଲୁଛନ୍ତି
କୁଣ୍ଡଳ ପାତାରୀ ଏହାରେ ଦେଖିଲୁଛନ୍ତି, କୁଣ୍ଡଳ ପାତାରୀ ଏହାରେ ଦେଖିଲୁଛନ୍ତି
କୁଣ୍ଡଳ ପାତାରୀ ଏହାରେ ଦେଖିଲୁଛନ୍ତି କୁଣ୍ଡଳ ପାତାରୀ ଏହାରେ ଦେଖିଲୁଛନ୍ତି
କୁଣ୍ଡଳ ପାତାରୀ ଏହାରେ ଦେଖିଲୁଛନ୍ତି ଏହାରେ କୁଣ୍ଡଳ ପାତାରୀ ଏହାରେ ଦେଖିଲୁଛନ୍ତି ‘କୁଣ୍ଡଳ ପାତାରୀ’
କୁଣ୍ଡଳ ପାତାରୀ-କୁଣ୍ଡଳ ପାତାରୀ ଏହାରେ କୁଣ୍ଡଳ ପାତାରୀ (କୁଣ୍ଡଳ) ଏହାରେ ଦେଖିଲୁଛନ୍ତି
କୁଣ୍ଡଳ

□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□,

□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□

ପ୍ରକାଶିତ ପାଠ୍ୟ ପାଠ୍ୟକାରୀ ପାଠ୍ୟ ପାଠ୍ୟକାରୀ ପାଠ୍ୟ ପାଠ୍ୟ ପାଠ୍ୟ ପାଠ୍ୟ
ପାଠ୍ୟ ପାଠ୍ୟକାରୀ ପାଠ୍ୟ ପାଠ୍ୟକାରୀ ପାଠ୍ୟ ପାଠ୍ୟ ପାଠ୍ୟ ପାଠ୍ୟ ପାଠ୍ୟ ପାଠ୍ୟ
ପାଠ୍ୟ ପାଠ୍ୟକାରୀ ପାଠ୍ୟ ପାଠ୍ୟକାରୀ, ପାଠ୍ୟ ପାଠ୍ୟ, ପାଠ୍ୟ ପାଠ୍ୟ ପାଠ୍ୟ
ପାଠ୍ୟ ପାଠ୍ୟ ପାଠ୍ୟ, ପାଠ୍ୟ ପାଠ୍ୟ ପାଠ୍ୟ ପାଠ୍ୟ ପାଠ୍ୟ ପାଠ୍ୟ
ପାଠ୍ୟ, ପାଠ୍ୟ ପାଠ୍ୟ ପାଠ୍ୟ ପାଠ୍ୟ ପାଠ୍ୟ ପାଠ୍ୟ ପାଠ୍ୟ, ପାଠ୍ୟ
ପାଠ୍ୟ ପାଠ୍ୟ ପାଠ୍ୟ ପାଠ୍ୟ ପାଠ୍ୟ, ପାଠ୍ୟ ପାଠ୍ୟ ପାଠ୍ୟ ପାଠ୍ୟ
ପାଠ୍ୟ ପାଠ୍ୟ ପାଠ୍ୟ ପାଠ୍ୟ ପାଠ୍ୟ ପାଠ୍ୟ ପାଠ୍ୟ ପାଠ୍ୟ ପାଠ୍ୟ ପାଠ୍ୟ

□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □ □□□ □ □□□□□□

□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□




□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□

□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□

□□□□□□□□□ □ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□, □□□□□□□ □□□□□□ □□□
□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□
□□□□□□□□□ □□□□


□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□ (□□□□□) □□□□□□ □□□
□□□□□, □□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□
□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□ □□□ □□□□□ □□□

□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□
□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□
□□□□□



□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □
□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□
□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□
□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□ □□□ □□ □□□□□□□□
□□□□ □□ □□□□□

□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□, □□□
□□□□□□ □ □□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□
□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □ □ □□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□□□
□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□ □ □ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□
□□□□□□



□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□


□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 22 марта 2010 года № 294 «О внесении изменений в Правила предоставления государственных услуг в сфере земельных отношений», в соответствии с которыми введен в действие Единый реестр прав на земельные участки, в том числе и земельные участки, находящиеся в государственной собственности.

□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□ □□□□□ □□□□□
□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□
□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□
□□□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□
□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□

□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□, □ □□□□ □□□□□
□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□
□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□
□□□□□ □□□□□




□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□

□ □□ □□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□ (□) □□□□□□□ □□ □□
□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □
□□□□□□□□□ □□□ □□□

□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □ □□□ □□□□□□

□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □ □□ □□□□□□□
□□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□
□□□ □□□ □□□ □□, □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□ □□
□□□□ □ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□
□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□
□□□ □□□ □□□



“我就是想，你要是真想学，我倒是可以教你。只是，我怕你学了之后，就再也不肯再回去了。”

（二）（三）（四）（五）（六）（七）
（八）（九）

□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□

□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□

□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □ □□

□□□□□□□□ □□□□□□□



□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□
□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□
□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□ □□ □□□□

□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□

□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□
□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□
□□□□□ □□-□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□
□□□□□□

□□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□
□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□
□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□

□□□□ □□□□, □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□

жизнедеятельности, а не для соревнований. Важно помнить, что в спорте, как и в жизни, есть правила, которые должны соблюдаться. Спортивные соревнования – это не только конкуренция, но и взаимопомощь, поддержка и уважение друг к другу.

Спортивные соревнования – это не только конкуренция, но и взаимопомощь, поддержка и уважение друг к другу. Важно помнить, что спорт – это не только физическая нагрузка, но и духовное развитие. Спорт помогает развивать здоровый образ жизни, формировать правильные ценности и моральные нормы.


Спортивные соревнования – это не только конкуренция, но и взаимопомощь, поддержка и уважение друг к другу. Важно помнить, что спорт – это не только физическая нагрузка, но и духовное развитие. Спорт помогает развивать здоровый образ жизни, формировать правильные ценности и моральные нормы.


Спортивные соревнования – это не только конкуренция, но и взаимопомощь, поддержка и уважение друг к другу.

Спортивные соревнования – это не только конкуренция, но и взаимопомощь, поддержка и уважение друг к другу. Важно помнить, что спорт – это не только физическая нагрузка, но и духовное развитие. Спорт помогает развивать здоровый образ жизни, формировать правильные ценности и моральные нормы.

Спортивные соревнования – это не только конкуренция, но и взаимопомощь, поддержка и уважение друг к другу. Важно помнить, что спорт – это не только физическая нагрузка, но и духовное развитие. Спорт помогает развивать здоровый образ жизни, формировать правильные ценности и моральные нормы.

Спортивные соревнования – это не только конкуренция, но и взаимопомощь, поддержка и уважение друг к другу.





A horizontal row consisting of ten identical groups. Each group contains four empty white squares arranged in a 2x2 pattern. This visual representation corresponds to the mathematical expression 10 multiplied by 4.

□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ (□□□□□□) □
□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□□□
□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□



□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□
□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□
□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □. □□ □□□□ □□□□ □□
□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□-□□□□□□ □□□□□ □. □□□
□□□□□□

□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□
□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□
□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□ □□ □ □□ □□□ □□□
□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□

ପ୍ରକାଶ ପାତ୍ରଙ୍ଗମ ପାତ୍ରଙ୍ଗମ ପାତ୍ରଙ୍ଗମ ପାତ୍ରଙ୍ଗମ ପାତ୍ରଙ୍ଗମ ପାତ୍ରଙ୍ଗମ ପାତ୍ରଙ୍ଗମ
ପାତ୍ରଙ୍ଗମ ପାତ୍ରଙ୍ଗମ ପାତ୍ରଙ୍ଗମ ପାତ୍ରଙ୍ଗମ ପାତ୍ରଙ୍ଗମ ପାତ୍ରଙ୍ଗମ ପାତ୍ରଙ୍ଗମ ପାତ୍ରଙ୍ଗମ
ପାତ୍ରଙ୍ଗମ ପାତ୍ରଙ୍ଗମ ପାତ୍ରଙ୍ଗମ ପାତ୍ରଙ୍ଗମ ପାତ୍ରଙ୍ଗମ ପାତ୍ରଙ୍ଗମ ପାତ୍ରଙ୍ଗମ

□□□□□, □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□
□□□□□□□□□ (□□□□□□) □□□□□ □□□ □□□

□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□-
□□□□ □□□□ - □ □□□□□□ □□□□□ □ . □□□□ - □ - □□□□□□

□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□-□□□□□□ □□□□□□
□□□□□□